

ኒያላ ኢንሹራንስ አ.ማ.

NYALA INSURANCE S.C.

ለኒያላ ኢንሹራንስ አ.ማ. ባለአክሲዮኖች በሙሉ

እጩ የዲሬክተሮች ቦርድ አባላት ጥቆማ ለመቀበል የወጣ ማስታወቂያ

የኢንሹራንስ ተቋማት የቦርድ አባላት ምርጫ የሚከናወነው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ባወጣው መመሪያ መሠረት በጠቅላላ ጉባዔ በሚመረጥ የቦርድ አባላት አስመራጭ ኮሚቴ አማካኝነት ሲሆን የኒያላ ኢንሹራንስ አ.ማ. ባለአክሲዮኖች ሕዳር 25 ቀን 2011 ዓ.ም. ባካሄዱት የባለአክሲዮኖች 24^ኛ መደበኛ ጠቅላላ ጉባዔ አሁን በሥራ ላይ ያለውን ቦርድ የሚተካ ዘጠኝ አባላት የሚኖሩትን አዲስ ቦርድ የሚያስመርጥ የቦርድ አስመራጭ ኮሚቴ ከባለአክሲዮኖቹ መካከል በተመረጡ አባላት ያቋቋመ ሲሆን ኮሚቴውም ሥራውን በመጀመር ከባለአክሲዮኖች መካከል **የአስራ ስምንት** እጩ የቦርድ አባላት ጥቆማ ለመቀበል ዝግጅቱን አጠናቋል።

በመሆኑም የኒያላ ኢንሹራንስ አ.ማ ባለአክሲዮን የሆናችሁ በሙሉ ከዚህ በታች በዝርዝር የተቀመጡትን መስፈርቶች የሚያሟሉ ባለአክሲዮኖችን በእጩነት በመምረጥ ይህ ጋዜጣ **ከወጣበት ቀን ጀምሮ ባሉት የሦስት ወራት** ጊዜ ውስጥ ለእያንዳንዱ አባል በተላከው እጩ የቦርድ አባላት ጥቆማ መቀበያ ቅጽ ላይ በመሙላት ለኒያላ ኢንሹራንስ አ.ማ. ዋና መ/ቤት ቦርድ ጽ/ቤት ወይም ዋና ሥራ አስፈጻሚ ቢሮ ገቢ እንድታደርጉ ጥሪውን ያቀርባል።

■ አባላት በዕጩ የቦርድ አባልነት ለመቅረብ ማሟላት ያለባቸው መስፈርቶች

- 1) **ዕድሜ**:- ከ30 ዓመት ያላነሰ
- 2) **የትምህርት ደረጃ**:- ከታወቀ የከፍተኛ ትምህርት ተቋም የመጀመሪያ ዲግሪ ያለው/ያላት፤ ቢባዛ ስድስቱ (6) አባላት የ2ኛ ደረጃ ት/ት ያጠናቀቁ መሆን ይኖርባቸዋል፤
- 3) **የሥራ ልምድ**:- በንግድ ሥራ ወይም በኢንሹራንስ ሥራ ዘርፍ በቂ የሥራ ልምድ ያለው/ያላትና በሌላ ኢንሹራንስ ድርጅት ወይም የገንዘብ ተቋም የቦርድ አባል ወይም ሠራተኛ ያልሆነ/ች፤
- 4) የቦርድ አስመራጭ ኮሚቴው አባል ያልሆነ/ች፤
- 5) ከሥነ ምግባር ብልሹነት የጻዳ፤ በውንጀል ያልተቀጣ/ች፤
- 6) የኪሳራነት ውሳኔ ያልተሰጠበት፤ የታክስና የባንክ ግዴታዎቹን በአግባቡ የተወጣ/ች፤
- 7) የዕጩ ቦርድ ተጠቋሚዎች ብዛት 18 ሲሆን ከእነዚህ መካከል 1/3ኛው ማለትም 6 እጩዎች በኩባንያው ውስጥ ያላቸው የአክሲዮን ይዞታ ከ2% በታች በሆኑና ተጽእኖ ፈጣሪ ባልሆኑ ባለአክሲዮኖች የሚመረጡ ሲሆን ቀሪዎቹ 12 ደግሞ በሁሉም ባለአክሲዮኖች በጋራ የሚመረጡ ይሆናሉ፤
- 8) በአሁኑ ሰዓት የኒያላ ኢንሹራንስ አ.ማ. የዲሬክተሮች ቦርድ አባላት ብዛት 8 ሲሆን ከእነዚህ ውስጥ 1/3ኛው ማለትም 3 አባላት ለድጋሚ ምርጫ በተጠቋሚነት ሊካተቱ ይችላሉ፤

ማሳሰቢያ:- በዚህ ማስታወቂያ መሠረት እያንዳንዱ የኩባንያው አባል በአድራሻው በሚላክለት «የቦርድ ዕጩ ጥቆማ መቀበያ ፎርም» ላይ የሚመረጣቸውን እጩዎች ስም ሞልቶ በአግባቡ የተሞላውን የጥቆማ ቅጽ በቀጥታ ዋና መ/ቤት በመላክ ወይም በመ.ሣ.ቁ. 12753፤ ወይም በፋክስ ቁጥር 011-6-6267 06፤ ወይም በኢ-ሜይል nisco@nyalainsurancesc.com OR nisco@ethionet.et መላክ የምትችሉ መሆኑን በአክብሮት ይገልጻል

የቦርድ አባላት አስመራጭ ኮሚቴ